



Thomas Jefferson Middle School

IB MYP የሴፕቴምበር ዜና መዋዕል

ራሳችንን፣ የወደፊት ሕይወታችንን እና ዓለማችንን ለማወቅ እና ለማሻሻል በህብረት መሳር።



የወሩ የተማሪ መገለጫ ባህርይ፡ ሚዛናዊ

የ IB ተማሪዎች በመሆናችን፣ ሁሉም ሰው በአካዳሚክስ፣ በአካል እና በሰሜት ሚዛናዊ እንዲሆን እንፈልጋለን። ሁሉንም ልጅ የማስተማር ዓላማ አለን። በርካታ ተማሪዎች ስራ የበዛበት ሕይወታቸውን የማመዘን ታላቅ ችሎታቸውን ማሳየት ጀምረዋል።



ከፍተኛ ሚዛናዊነት ያላቸው ተማሪዎቻችን

Dolphins - Bella Deflippi, Dragons - Emma Abramson, Eagles - Zosia Barry, Gators - Cheyenne Klapper, Monarch - Max Thompson, Owl - Hannah Nilame, Penguins - Jason Hernandez, Phoenix - Elaine Chu, እና Stingrays - Emory Loughy ናቸው።

ምንጭ፡ <https://pixabay.com/en/sunset-mountain-balance-top-1757593/>

የተፃፈ ስርዓተ-ትምህርት

ከሌሎቹ መካከልም፡ የሳይንስ ትምህርቶቻችን በዚህ ዓመት አዲስ ነገር እየሞከሩ ነው። የ MYP ምዘናን ከ APS የውጤት አሰጣጥ ፖሊሲያችን ጋር ሙሉ በሙሉ ማጣጣም። የምንጀምረው ወደ ኋላ ተመልሰን በዓመቱ ውስጥ የተለያዩ የማጠቃለያ ምዘናዎችን በማቀድ ነው። ከዚያም ወደ ኋላ በመመለስ ከእያንዳንዱ ክፍል የማጠቃለያ ምዘና(ዎች) ትምህርትን ማቀድ።

በሳይንስ ውስጥ ሁሉም ይዘት፣ ክህሎቶችና ምዘናዎች ከሚከተለው መስፈርት ጋር የተጣጣሙ ናቸው፡ A- ማወቅና መረዳት፣ B- ማጣራትና መንደፍ፣ C- መከላከልና መመዘን እና D- በሳይንስ ተጽእኖ ላይ ሃሳብ መስጠት። ሃሳብ የፈተና ውጤቶች በሁሉም የክፍል ደረጃዎቻ ላይ በሚታወቁ መስፈርቶች ላይ እንዲመሰረቱ በማድረግ የፈተና ውጤት አሰጣጥ ለሁሉም ሰው ይበልጥ ወጥ፣ ግልጽና ፍትሐዊ እንዲሆን ያደርገዋል።

የ IB ፖሊሲ ሲብራራ፡ ምዘና



ሁሉም የ IB ት/ቤቶች አራት አስፈላጊ ፖሊሲዎች ያላቸው ሲሆን እነርሱም ከአጠቃላይ ት/ቤቱ ግብዓት መውሰድ አለባቸው፡ **ትምህርታዊ ሐቀኝነት፣ ምዘና፣ ማካተት** እና **ቋንቋ**። እያንዳንዱ ፖሊሲ የተከለሰው ወይም ድጋሚ የተጻፈው ባለፈው ዓመት ነበር። የበለጠውን ትኩረት የሚፈለገው ፖሊሲ የምዘና ፖሊሲያችን ሲሆን እርሱ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ በርካታ የ MYP መስፈርቶችን

አያሟላም።

ስለዚህ፣ የ TJ ስራተኞች ያሉበት ኮሚቴ በዚህ ወር አዲስ ፖሊሲ የሚቀርቅ ስራ የሚጀምር ሲሆን ይህም የፈተና ውጤት አሰጣጣችን ወጥ፣ ግልጽና ፍትሐዊ መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። ይህ ሒደት ጊዜ የሚወስድ ቢሆንም የፈተና ውጤቶቻችን ለሁሉም ሰው ልህቀትና ርትዓዊነትን እንዲያሳድጉ እንፈልጋለን።

ምንጭ፡ pixbay.com

የ MYP መማሪያ ክፍሎች እና እውነተኛ ምዘናዎች

የ8ኛ ክፍል የትግበራ ጥበብ ተማሪዎቻችን ትርኢት አንዴት መቅረብ አስቀድመው ተምረዋል! እርግጥ ነው ክህሎቶቻቸውን አንጥረው በማውጣት ረገድ ከፍተኛ ስራ አለባቸው፤ ነገር ግን የውዝዋዜና የከንፈር ማቀናጀት ብቃታቸውን ለማሳየት ቁርጠኝነት፣ ፈጠራዊነትና ችሎታን በተግባር ማሳየት ጀምረዋል። በእነዚህ ሶስት ክፍሎች፣ አምስት ቡድኖች ቁጥራቸው ከአራት እስከ አምስት በሚደርስ ዳኞች ፊት ተወዳድረዋል። አብዛኛውን ጊዜም ውጤቶቹ በጣም ተቀራራቢ ነበሩ። እያንዳንዱ የትምህርት ክፍል እስከሚጠናቀቅ ድረስ ውጤቶች አልተገለጹም።



ይህ ምዘና ውጤት የተሰጠው የ MYP ጥበባትን መስፈርቶች ማለትም A- ማወቅና መረዳት እና C- ፈጠራ በተሞላው መንገድ ማሰብን በመጠቀም ነበር። ለእያንዳንዱ ተማሪ አስደሳች ፈተና ነበር። ፎቶ፡ Mr. Malinosky.

የማህበረሰብ ፕሮጀክት

በሁለት ሴሚስተር የሚካሄድና ተማሪዎች በግላቸው ጥናት የሚያደርጉበት የ IB ፕሮጀክቶችን የሆነው የማህበረሰብ ፕሮጀክት ለሁሉም የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች ተጀምሯል።



በዚህ ዓመት ተማሪዎች በ YJP በመስራት የማህበረሰብ ፕሮጀክቶቻቸውን የምርመራና ዕቅድ ማውጣት ምዕራፎች እንዲያጠናቅቁ እናደርጋለን።

ተማሪዎች ይመረምራሉ፣ ያቅዳሉ፣ እርምጃ ይወስዳሉ፣ እንደዚሁም ለማጠናቀቅ ስለሚፈልጉት አገልግሎት ዝግጅት ያቀርባሉ። ተማሪዎች ትኩረት የሚያደርጉበትን የማህበረሰብ ግብ አሰቀድመው መምረጥ ይኖርባቸዋል። በጣም ዝነኛ የሆነው ተመራጭ ፍላጎት የአየር ንብረት ለውጥ ነው። ሁሉም የመረጃ ግብዓቶች በ8ኛ ክፍል TA ሸራ ውስጥ ይገኛሉ። ተጨማሪ መረጃ ስለ [ማህበረሰብ ፕሮጀክት እዚህ ይገኛሉ](#)።

ምንጭ፡ pixbay.com

ዓለም አቀፍ ክስተቶች

ባሃማስ በሃሪኬን ዶሪያን ውድመት ከደረሰባት በኋላ የ Jefferson ተማሪዎች ድጋፍ ለመስጠት እየተዘጋጁ ነው። በ SCA ስፖንሰር በተደረገ የምሳ ዝግጅት ላይ ባሃማስን ለመርዳት ልገሳ እንዲደረግልን እንጠይቃለን። በስተቀኝ በኩል ያለው በራሪ ወረቀት ከተማሪዎቻችን አንዱ በሆነው Ayodeji Obikoya የተቀረጸ ነው። የተዋጣው ገንዘብ በሙሉ ለባሃማስ ቀይ መስቀል ይለገሳል።



በተጨማሪም፡ ደሴቶቹን መርዳት ላይ ያተኮረ የማህበረሰብ ፕሮጀክት ያላቸው ከባሃማስ የመጡ በርካታ ተማሪዎችም አሉ።

Jefferson በማህበረሰቡ ውስጥ



ሁሉም የ Jefferson ተማሪዎች በአገልግሎት ትምህርት ውስጥ መሳተፍ ይጠበቅባቸዋል። ለ6ኛ እና ለ7ኛ ክፍል ተማሪዎች፣ ይህ ማለት ሁለት የትኩረት መስኮችን መምረጥ አለባቸው ማለት ነው። ተማሪዎች በእያንዳንዱ መስክ በአገልግሎት

ትምህርት ሰዓት ውስጥ መሳተፍ አለባቸው። በርካታ የአገልግሎት ዕድሎች በ Jefferson ውስጥ የሚቀርቡ ሲሆን ለምሳሌ በማህበረሰብ አትክልት ቦታ ላይ መስራት፣ ልገሳ ማድረግ ወይም በግል ማስጠናት ይገኙበታል። ስለ [አገልግሎት ትምህርት ተጨማሪ መረጃ እዚህ ይገኛሉ](#) ፎቶ፡ Ms. Jenks.

መጨረሻ/የአገልግሎት ፍላጎቶች

- ዘወትር ማክሰኞ 5pm ላይ በ Phoenix Bikes በብስክሌቶች ጥገና ላይ በበጎ ፈቃድ መከፈል፣ 909 S. Dinwiddie St ([ሙሉ ዝርዝርን እዚህ ይግኙ](#))
- ዘወትር ረቡዕ በ 6:30pm በ AFAC የዶሮ ስጋን በመጠቅለል በበጎ ፈቃድ መከፈል፣ 2708 S. Nelson St, ([ሙሉ ዝርዝርን እዚህ ይግኙ](#))
- የምግብ አውቶብሱን ግንኙነት ለማስተካከል [Mr. Malinosky](#)ን ያናግሩ
- የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች የማህበረሰብ ፕሮጀክቶች ግብን ያጠናቅቃሉ